



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ግንቦት 24 ቀን 2009 ዓ.ም.

ኢሕአፓ በጀግናው አርበኛ በኮሎኔል አስናቀ ዕንግዳ ሕልፈተ ሕይወት የተሰማውን ጥልቅ

ሀዘን በቁጭት ይገልጻል !

ኮሎኔል አስናቀ ዕንግዳ መላ ዕድሜያቸውን ያሳለፉት፤ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነት፤ ፍትህ-ርትዕ ፤ ዲሞክራሲ ሥርዓትና ለሀገር ልዋላዊነት ሲታገሉ ነው። በዚህም ምክንያት የአያሌ ዓመታት እስርና መንገላታት፤ ስደትና ጉስቁልና ተፈራርቀውባቸውል ። ይኸንንም በፀጋ ተቀብለው ፤ በመርኅ ላይ የተመሰረተ ትግል ሲያካሂዱ በመኖራቸው፤ አርአያነታቸው ለዚያ ሰማዕታዊ ትውልድ አንፀባራቂ ኮከብ ሆኖ ቆይቷል ። ወደፊትም በታሪክ እየተጠቀሰ የሚኖር ነው።

ሦስቱን ተፋራራቂ አምባገነን ሥርዓቶች፤ በግንባር ቀደም ሲታገሉ መኖራቸው፤ የትግል ፅናታቸው እንከን የማየወጣው መሆኑን በተግባር አስመስክረዋል። በተለይ በደርግ ዘመን ኢሕአፓ ነጻ ባወጣው አካባቢ በኢሕአፓ አባልነታቸው ታጋዮችንና አገር ወዳጆችን በማሰባሰብና ለትግል በማነሳሳት ከፍተኛ ጅብዱ ፈጽመዋል። የወያኔ አገዛዝ በሥልጣን ሲሰየምና የአገራችን ህልውና አደጋ ላይ ሲወድቅ ከፋፋዩንና አምባገነኑን ሥርዓቱ በብርቱ የተቃወሙ ሲሆን ታጋይ ድርጅቶችን በማስተባበር፤ በመምከርና በማበረታት የተጫወቱት ግምባር ቀደም ሚና የሚረሳ አይደለም። በዚህም እንኮራባቸዋለን። እንወዳቸዋል። እናመሰግናቸዋል። የኢትዮጵያን ሕዝብ፤ እስከ ፍፃሜ ሕወታቸው ድረስ ከልብ እየወደዱ አልፈዋል ። ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ፍቅራቸውን የገለፁት ፤ ለሥልጣን ጉጉት፤ ለሀብት ክምችትና፤ አላፊ- ጠፊ ለሚሆነው ውዳሴ ከንቱ ሳይሆን በመርኅ ላይ በተመሠረተ ጽኑ ዕምነት ላይ ነው።

ኢትዮጵያ ሀገራችን በዚህ ቀውጢ ዘመና፤ ኮሎኔል አስናቀ ዕንግዳን የመሰለ የቁርጥ ቀን ልጅ በማጣቷ ታዘናለች። ሀዘና ዕጥፍ ድርብ የሚሆነው ግን፤ ከኢጣሊያ ወረራ አንስቶ፤ እስከአሁኑ የመከራ ዘመኗ ድረስ ፀንቶ ሲታገልላት የኖረው ጀግና ልጇ፤ አስናቀ ዕንግዳ ፤ ለሀገሩ ጥርኝ አፈር ሳይበቃ መቅረቱ ነው። ይክ ደግሞ፤ ቁጭታችንና ብስጭታችን የበለጠ ያጠነክረዋል። ትግላችንን አጠንክረን እንድንቀጥልም ግፊት ይሆናል ። የአርበኛው ጀግና ከኮሎኔል አስናቀ እንግዳን ታሪክ የምናከብረው ትግላችንን በመቀጠል እንጅ፤ የሀዘን እንባ በመርጨት አይደለም ። ኮሎኔል አስናቀ፤ መስዋትን እንጅ ፤ ማልቀስን አላስተመሩምና !

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website www.eprp.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645

ኮሎኔል አስናቀ እንግዳ የጀግና ልብና የብርኑ አዕምሮ ባለፀጋ ስለነበሩ የበርካታ መፃህፍት ደረሲም ነበሩ። ልዩ-ልዩ አረዕስትን ያከተቱ መጽፍትን ለአንባቢያን አበርክተዋል ። ጸሃፊም ብቻ ሳይሆኑ የተዋጣላቸው አንባቢም ነበሩ። የዕድሜ ባለፀጋ ሆነው በዚህች ዓለም ጤናማ ሆነው ሕይወት እንዲኖሩ ካደርጓቸው መሠረታዊ ምክንያቶች መካከል፤ በአካል፤ በመንፈስና በአዕምሮ ጤናማ በመሆናቸው ነበር። እነኝህ ባህርያት፤ በህይወታቸው የተፈራረቁባቸውን እንግልትና ችግር በብቃት ለመወጣት አስቸለዋቸዋል ። ተክለ ስብዕናቸውንም ሊመመሠረት የቻለው በዚህ ምክንያት እንደሆነ አንጠራጠርም ።

ኢ ሕ አፓ. ኮሎኔል አስናቀ ዕንግዳን በክብር ሲሸኝ ፤ ከታላቅ ክብርና ምስጋና ጋር ነው ።፤ ለቤተሰባቸውንና ለወዳጆቻቸው መጽናናትን እንመኛለን ።